

ተጨማሪ መረጃዎች ለማግኘት ድህረገጽ ይጎብኙ

ሁሉንም መረጃዎች ለማግኘት እና የክታብት ቆጠራ ለመያዝ በዚህ ድህረገጽ ይሂዱ
www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19



<https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home>



ለማንኛውም ዝመናዎች ይፈትሹ በ AIFA ድህረገጽ
www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19



Facebook: Salute Lazio
Twitter: @SaluteLazio
Instagram: salutelazio

መካከል በመተባበር የተሰራ



ላብረከተው መዋጮ ምስግና ይደረሰው TIM

FONDAZIONE



በፕሮጀክቱ ውስጥ “Leave no one behind” የ
Sanità di Frontiera ለትርፍ ያልተቋቋመ ኮርፖሬሽን
ቶርጋሚ መዲቹ ደል ሞን

ወረርሽኤን በጋራ እንግታ



ወረርሽኝን ቢጋራ እንግታ

የዚህን ወረርሽኝ ሂደት ለመቀየር አስፈላጊውን ዘዴዎች መጠቀም ይኖርብናል።

- የግል ገጽህና መጠበቅ እና የባህሪ ለውጥ ማምጣት፡ የአፍ እና የአፍንጫ መሽፈኛ አጠቃቀም ማስተካከል፣ መደበኛ የአጭ ገጽህና መጠበቅ እንዲሁም ቢያንስ 1 ሜትር ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ
- ክትባት

ክትባት


ክትባት ክትባቶች ያሏቸውን የተፈጥሮ መከላከያዎች የሚያጠናክሩ ሲሆን በተጨማሪም ሰውነትም ቫይረሱን እንዲዋጋ ያስችለዋል። በአሁኑ ጊዜ በአውሮፓ ፊቃድ ያገኙ በርካታ ክትባት አይነቶች አሉ። (ሌሎች በመምጣት ላይ የሚገኙም አሉ) በተለያዩ መንገድ ቢተገብሩም ሁሉም እርስዎን ለመጠበቅ ያግዛሉ!

- ክትባቶች፡
- **ወጤታማነታቸው፡** የሳይንስ ምርምሮች እንደሚያሳዩት፣ የኮቪድ-19 ክትባቶች የኢንፈክሽን ዓይኖቶች ላለመፍጠር ከበሽታው ለመከላከል እና በበሽታው ከመያዝ ለማዳን በጣም ውጤታማ ናቸው።
 - **ፍርይ፡** ነው በነፃ ይሰጣሉ ለሁሉም ክትባቶችን የማግኘት መብታችን ነው!
 - **አስገዳጅ አይደሉም፡** ሆኖም የማህበረሰቡን አብላጫውን ለመከላከል አስፈላጊ ናቸው።



እንዴት ነው የሚሰሩት?


እንዴት ነው የሚሰሩት? የኮቪድ-19 ክትባቶች የተፈጥሮ መከላከያ ስርዓታችን ቫይረሱን እንዲያውቀው እና እንዲሁም ኮቪድ-19 የሚያስከትለውን ቫይረስ ለማገድ እና በሰውነታችን ውስጥ ራሱን እንዳያባዝ ለመከላከል ያግዛሉ። የክትባቶቹ አስተዋጽኦ ሰውነታችን የኮቪድ-19 አንቲቦዲ እንዲያመነጭ እና ይህንን ትውስታውን በተቻለ መጠን ለረጅም ጊዜ ይዞ እንዲቀጥል ማስቻል ነው። አብዛኞቹ ክትባቶች የሚሰጡት በ2ይዝ ሲሆን በሁለቱ ዶዞች መካከል በርካታ ሳምንታት ክፍተት ይኖራል። ስለዚህ የመከላከል አቅሙ ስኬታማ እንዲሆን ሁለቱንም ዶዞች መውሰድ አስፈላጊ ነው!



ከክትባቱ በኋላ ምን ይፈጠራል?


ከክትባቱ በኋላ ወዲያውኑ ለ ማነኛውንም ፈጣን ምላሽት ለማጣራት ከ 15-30 ደቂቃዎች እንድንጠብቅ እንጠይቃለን። በሚቀጥሉት የጎንዮሽ ጉዳት መኖሩ የተለመደ ነው ይኸውም የሆነበት ምክንያት የሰውነታችን መከላከያ ስርዓት እየተነቃቃ ማለት ነው። አብዛኞቹ የጎንዮሽ ጉዳቶች አነስተኛ እና በአንድ እና ሁለት ቀናቶች ውስጥ የሚጠፉ ናቸው። መቅላት እና ወይም መርፌው በተወጋበት አካባቢ የሕመም ስሜት፣ መድከም፣ የራስ ምታት፣ የጡንቻ ህመም እና ትኩሳት ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህም ስሜቶች ከ 3 ቀናት በላይ ከቆዩ ወይ ካልተጠበቁ የጎንዮሽ ጉዳቶች ካሉዎት ምን ማድረግ አለብን? ወደ ፋሚሊ ሀኪም ወይም ወደ ASL በዚህ ቁጥር መደወል +393510221390 በመዲቺ ደል ምንዶ የሚተዳደር ነው Medici del Mondo

በዚህ ጊዜ 112 ይደውሉ አለበለዚያ ወደ ድንገተኛ ክፍል መሄድ አለብን።




መርፌው ከተከተተ በኋላ ወዲያውኑ ጥበቃው ውጤታማ ነው?

መከላከያው ክትባቱን ከወሰድን በኋላ በፍጥነት ውጤታ ይሆናል። ይህም ሆኖም የሚሆንበት ጊዜ ሁለተኛው ዶዝ በተወሰደ በሁለት ሳምንት ውስጥ ነው (ክትባቱ የሚወሰደው በሁለት ዶዝ ነው)



ከክትባቱ በኋላ ምን መደረግ አለበት?

የተከተቡ ሰዎች ጋር የሚገናኙ ሰዎች የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶችን በአግባቡ መተግበር አለባቸው። የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ በአግባቡ ማጥለቅ፣ የእርስ በእርስ አካላዊ ርቀትን ማስጠበቅ እና ከህዝብ ክምችት መራቅ ያስፈልጋል።



ይበልጥ ጠቃሚ መረጃዎች

ክትባቱ ለሁሉም ሰው ተደራሽ ነው?

አዎ በላዚዮ ክልል ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ለሁሉም የሚሰጥ ነው። በመጀመሪያ አረጋዊዎን እና ሌሎች በሽታውን ሊያባብሱ ለሚችሉ ህመምቶች ላለባቸው ሰዎችና ከሚሰሩት ሥራ ቫይሩስ ተጋላጭ የሆኑበቅድሚያ ይሰጣል። የሚከተሉት ሁሉ ጣሊያናዊ ብቻ ናቸው?

ሁሉም በጣሊያን ግዛት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይከተላሉ። የመኖሪያ ፊቃድ ያላቸውም ሆነ የሌላቸው ቋሚ ነዋሪዎችም ሆኑ ቋሚ ያልሆኑ ነዋሪዎች በሙሉ ይከተላሉ። ቀድሞውኑ ኮቪድ-19 ከነበረበዎ መከተቡ ይችላሉ። ሆኖም ካገገሙ በኋላ ቢያንስ ለ3 ወራት መቆየት ይኖርብዎታል።

እርጉዝ ከሆኑ ወይም ጡት የሚያጠቡ ከሆኑ ስለክትባቱ ሁኔታ ለማወቅ ከጤና እንክብካቤ ባለሙያ ጋር ይመካከሩ።

ክትባቱን ለማግኘት ችግር ካጋጠመዎች ሐኪምዎን ወይም አምቡላቶር STP/ENI ከሊኒክ ወይም እንደሚረዳዎት የሚያውቁት ማህበር ይጠይቁ